

የተገላቢጦሽ!

እንዲህ ያለ ዘመን የተገላቢጦሽ

እህያ ወደ ቤት ውሻ ወደ ግጦሽ!

የተባለው ብሄል በይፋ ላይ ዋለ

በወያኔ ዘመን ብህግ ተከለለ

መጻፍ መናገርን ወያኔ ከለከለ

አልፎ ተርፎም ደግሞ በስር ቤት አዋለ

የሚገልቡበጥ መምሪያ ስላለ።

የሙስናዎ እናት እሷ እዜብ እያለች

ሀቢባ በሰብ ወደ እስር ቤት ገባች።

እስኪ እናነጻጽር ሁለቱን አውገረድ

ማን እንደሚጠየቅ ህግ በመረማ መድ

እረ የት እና የት ከምኑ እንጀምር

የራጸሙት ጥፋት ሰማይ እና ምድር

እስኪ ለናሙና ትንሽ እንናገር

ዘቢብ ስታቀብል እዜብ ስትቆልል

ጥውት ማታ ማሰለል

አርፎ ተርፎም መገደል

ከስልጣን ላይ ሆኖ ያለ ህዝብ ወኪል

ከነ ባሎቻቸው በህዝብ በመከለል

ነበረ ያነገሱት እንዲሁ ያለ ውል።

የባል ባላደራ የኢፈርት ባለሱቅ

ዶላሩን ምንዛሪ የእስፕን ባለ ወርቅ

አዜብ ነዋይ ፍቅር ለመንዴላቀቅ

ከሌላም አይደለ ደሃን በመንጠቅ

እስኪ እናውዳድር ፡ -

ካማት ባላደራ መስጅድ ለመስደቅ

ለማሰራት ስትል ቃል ለመጠበቅ

ሃቢባ ለፅሎት ስውን ለማፅደቅ

እርዳታ ፍለጋ እጅ በመናፈቅ

እናንተው ፍረዱ እንግዲህ በሀቅ

ከቶ ማን አጠፋ አሁን ለግረሙቅ ።

ለ 21 አመት እንግሰው ባኖሩ

ኃልፊነት ወስደው ስላስተዳደሩ

ጁንድን በከንቱ እያሉ እሽሩሩ

መካካድ ልምዳቸው ተጣስ ደንበሩ

የማይትረሙ ይዛፍ እንቅልፍ ክብሩ

ከስልጣን አውርደው በስር አስፈራሩ

ትልልቅ ዘርፊ ሞልቶ ያገር ቁሩ

የተገላቢጦሽ ሁኑዋለ ሚስጥሩ

በወያኔ አካሄድ ያውም ባመራሩ ።

በማማ ኢትዮጵያ በዛች ባለ ታሪክ

ያዜብና ግድፈት እያልቅም ቢተርክ

መለስን ተማምና ተመልክታ እንድምላክ

ፈጣሪ እና እንዋረን ዘንግታው በምትክ

ከሷዋ ያልገጠመን ማዋኩብ መነትረክ

ስራዐቱን አርጋው እከክልኝ ልከክ

ለሱዋ ያልተገዛን ቻርተር አላከበርክ

እያለች መበቀል ተነሳ ተንበርከክ

በቀጭን ትእዛዝ አጠፋች ከመድረክ

ቤተ መንግስቱንም ገራገረች አሉ

ጉድ አለ አለማችን ተገርሞ በሙሉ

ግራ ቢሆንበት አድርጎቱዋ ሁሉ

እይሰማው የለም ገዥ ቤት አጣ አሉ

ሲወጣ ሲጋባ ጩላማ ክልልሉ

የተገላቢጦሽ ደሳለኝ ተሻሻላው ድጅ ተንቀዋለሉ

ባለም ተነገረ የመሪ ቤት አልባ ሁነዋል ተባሉ

እዜብ መች ህግ አውቃ ልቡዋ ነው ክልሉ ።

ደግሞ በሚድያ ሌላ ጉድ ነገሩን

የመለስ ራዓይ ለተግራይ ማድላቱን

ፕሮጀክት ፅፎዋል አሉ እና አሳወቁን

ያ መቀች ባለ ራዓይ አሁንም አልተውን

ግባዓቱን ከድኃ ብግድ ሊነጥቁን

ዘመናዊ ሊያደርግ ነጥሎ ትውልድን

ሸቀጥ ከንዱስትሪ ለኛ ሊሸጡልን

ቃለ መጥይቁን እየን ተከታተልን

ምስእዋት ለኢትዮጵያ ሁኑዋል እያሉን

በአፍ ወለምታም ቢሆን እውነቱን አወቅን

ብሄራዊ ስይሆን ጎጠዊ መሆኑን

እንዲነትን ትቶ ከፋፋይነቱን

እውነት እና ውሃ እያደር ጠራልን

ይታደግ **ሚዲያ** ዘመን ያመጣልን

ከኩዛዜ እድርጅት ቃሉን አሳወቀን።

እጅብ አለ ያገር ሰው በግርምት ሲጉላላ

ምን ሰውን ብትንቅ ለዘር ብታደላ

ተተኪንም ገዥ ብትንቅ ብታጥላላ

ምን አለ በሚስጥር ብታይዝ ይህን ሁላ

ዘፈኑ እንኩዋን ነበር እንዳው መላ ገላ

ለሴት ልጅ ሲነገር እንድትፈልግ መላ

ወይስ ምን አባቱ ምን አለው ኬሌላ

ፖለቲካን እንደሁ ዘዋሪ እኛ ብላ

የተገላቢጠሽ እንዲሆን የምትፈልግ የጊዜ ቀምጣላ

እንዲህ ትሰር ትዝረፍ የልቡዋ እንዲሞላ

ተመቻችቶላታል እሱዋማ ምንትላ።

ግን! ታሳሪዎች እና ተነጣቂም እኛ በዙብን በዴሉ

በቁማችን ጋጠን ወያኔ ተንኮሉ

እረ እይሆንም በቃ - እንቢ ባንድ በሉ

ያገር ሰው ተባባር እይጥፋብህ ውሉ

በየቦታው ያብብ ህዝባዊነት ትግሉ

ከትካሻህ ይወረድ ወያኔ እንዝላሉ

ብዙሃን ይወስን ይቅር መደለሉ

ይታረም ከንግዲህ የማይመስል ሁሉ

የተገላቢጦሽ ያለ እግብብ መዋሉ።

እንደዛ እንደ ጥንቱ እንደ የካቲቱ

መስሊም ክርስቲያኑ በአንድ ላይ ክተቱ

ወርቃማው ጊዜችን እይለፍ በከንቱ

በዙብን በዴሉ መታሰር መሞቱ

ቅርሶች እይውዴሙ ይከበር እምነቱ

የሄ መሰሪ ሃይል ይመታ ካናቱ

ስብአዊነት ይስፈን በቃን እንግልቱ

ሁሉም መስመር ይያዝ ይከበር ስሪቱ።

ተጻፈ በያቆብ ተክሌ አርጋው - ህዳር 1/2005

ለማግኘት argawya@gmail.com